

አስቸኳይ መልእክት ለአማራና ኦሮሞ ሕዝብ!

ነፃነት ዘለቀ

ጠ/ሚ ዶክተር አቢይ አህመድ በወያኔው አከላለል ወደ አማራው ክልል ሊሄዱና የሥራና የትውውቅ ጉብኝት ሊያደርጉ እንደሆነ ሰምተናል። መልካም ጉብኝት።

ይህን ጉዞ በሚመለከት አንድ የማስጠንቀቂያ ጽሑፍ ከዘሀበሻ ድረገፅ ዛሬ ሌሊት አንብቤያለሁ። ጥሩ ማስጠንቀቂያ ነው። እኔም ትንሽ ነገር መናገር ፈለግሁና መጣሁ።

ወያኔዎች እንደገቡ ሰሞን አምቦ አካባቢ አንድ ስብሰባ ተጠርቶ ነበር። በዚያ ስብሰባ ላይ የአህዴድ ይሁን የአነግ ካድሬ ተሰብሳቢው የኦሮሞ ሕዝብ በአማራ ላይ ጥላቻ እንዲያሳድርና ከየአካባቢው ገርፎ እንዲያስወጣው ብዙ ይወተውት ገባ አሉ። ከካድሬው አቆራቋሽ የቅስቀሳ ንግግሮች መካከል “ ጋላ ሲሰለጥን በጨረቃ ጥላ ይዞ ይሄዳል። እየተባለን ስንናቅ ኖረናል። ስለዚህ ከዚህ በላይ ምን ትጠብቃላችሁ? ...” የሚል ነበረበትና አንድ ሽማግሌ ብድግ ብለው “እናንተ የመጣችሁት አብረን በሰላምና በፍቅር ተሳስረን፤ ተጋብተንና ተዋልደን ከኖርነው ሕዝብ ጋር ልታጨፋጭፉን ነው እንዴ?...” አሏቸው። ሕዝቡም በሽማግሌው ንግግር በመመስጥ አጨበጩበላቸውና ስብሰባው በዚያ ተበተነ። ካድሬውም አፍሮ ተመለሰ። ያን ሽማግሌ ግን ደብዛቸውን አጠፏቸው። እነዚያን በመሰሉ አበጣጣጭ የካድሬ ስብሰባዎችና ስብከቶች ብዙ ሕዝብ ተንድቷል። ብዙ ንብረት ወድሟል። ብዙ ጥፋት ደርሷል። አሻራው እስካሁንም አለ።

የአማራ ገበሬ ለራሱ ሰለጠነ በሚባለው የኅብረተሰብ ክፍል የተናቀና በድህነት የተዘፈቀ ሕይወት የሚመራ ነው። ይህን ሕዝብ ሰውን እንደሚገኝ የሀሰት ወሬ እየነዙ ሕዝብን ከሕዝብ ለማጨራረስ ቆርጠው የተነሱ በተለይም ወያኔዎችንና ግብረ አበሮቻቸውን መጠንቀቅ ተገቢ ነው። አማራ እንደማንኛውም የኢትዮጵያ ማኅበረሰብ ጨዋ ሕዝብ ነው። ባህል ያለው፣ ሃይማኖት ያለው፣ ወግና ልማድ ያለው፣ ሰውን አክባሪ፣ እንግዳን አብልቶና አጠጥቶ በቤቱም አሳድሮና ስንቁን ሰንቆ የሚሸኝ ግሩም ሕዝብ ነው። ይህን ሕዝብ ከሌሎች ወንድሞቹ ጋር ለማጋጨትና በትርፉም የሥልጣንና የዘረፋ ዕድሜያቸውን ለማራዘም የሚፈልጉ ወገኖች አሁንም ድረስ አላረፉለትም። አሁን አሁን በተለይ ከተንጠለጠሉበት ጣፋጭ የሚመስል ኑሮ የመውረጃቸው ዘመን በመቃረቡና ለዚህ ውድቀታቸውም አማራውን በዋና ሰበብነት በመፈረጃቸው እርሱን ለማጥፋት የማይሸርቡት ሄራ የለም። ከሄራዎቹም አንዱ ከኦሮሞ ወንድሞቹ ጋር ማጋጨት ነው። መለስና ተተኪዎቹ ዕድሜያቸውን የሚቀጥሉት ዜጎችን በማጋጨት መሆኑ ደግሞ የአደባባይ ምሥጢር ነው።

በአማራ አካባቢ ፀረ-ኦሮሞ ንግግርም ይሁን የሰድብና የዛቻ ቃል ቢሰነዘር የዚህ ዕኩይ ድርጊት ጠንሳሽና አራጋቢ ወያኔ እንጂ አማራ ሊሆን አይችልም። አማራ ማንንም በመሳደብ ጥቅም እንደማያገኝ ጠንቅቆ ያውቃል። አማራ እንኳንስ ተዋህዶና ተዛምዶ የሚኖረውን የራሱን ኦሮሞ መሳደብ ይቅርና የውጭ ዜጎችን ሳይቀር አክባሪ ሕዝብ ነው። አማራን ከሌላው ጋር በማጋጨት የፖለቲካ ትርፍ የሚያጠብቁበት ወያኔዎች ብቻ ናቸው። ይህ ድርጊታቸው ደግሞ ወደፊት ብዙ ዋጋ ያስከፍላቸዋል። ሰውን በሀሰትና በፈጠራ ወሬ ማጋጨት እንደፈለጉ በሚዘውሩት የመሬት ህግ ባያስቀጣ በሰማይ ቤት የሥራቸውን ማግኘታቸው አይቀርም።

አሁን ግን እኛ ሕዝቡ ጠንቀቅ ማለት አለብን። በየትኛውም ስብሰባና መድረክ ምንም ነገር ቢነገር የወያኔ ሥራ እንጂ የአማራው ሊሆን እንደማይችል መረዳት አለብን። በ“እንዲህ ተባልን” የሰማት ጡዘት ወንድሞቻችንን አላግባብ እንዳንነጻ መጠንቀቅ አለብን።

እንዲህ ስል ከየሰላምና ከየነገዱ ባለጌና ወስላታ የለም ማለቴ አይደለም። እንደሕዝብና እንደማኅበረሰብ ባለጌና ጨዋ የሚባል ነገር የለም። እንደግል ግን አንዱ ባለጌ ሌላው ጨዋና ትሁት ይሆናሉ። የሚፈረደውም በግል እንጂ በአጥፊው ግለሰብ የነገዱ ዳራ ወይም የቋንቋ ቤተሰብ ሊሆን አይገባም። የቶሎሣ ጥፋት በቶሎሣነቱ ይበየንበታል እንጂ “አሃ! ኦሮሞ ስለሆነ...” እየተባለ በሰላምና በሰላም የሚሰሩ የሚገመት ሕዝብ በአንድ ተራ ዜጋ ሊወቀስ አይገባም። ትልቅ ስህተት ነው። በተመሳሳይ ሁኔታ አንድ አማራ ግለሰብ በስካርም ይሁን በዕብደት አንዳች አስቀያሚ ነገር ቢናገር ወይ ቢያደርግ አማራው ሁሉ እንደዚያ ሰውዬ እንደሆነ አድርጎ ማሰብ ትልቅ ወንጀል ነው። እንኳን ማሰብ የሚችለው ሰው ይቅርና ማሰብ የማይችሉ እንስሳት እንኳን በምግባርና በጠባይ አንዱ ከሌላው ይለያያሉ።

ስለዚህ ጠ/ሚኒስትሩ ወደ አማራው አካባቢ ቢሄዱና በዘርና በሃይማኖት ምክንያት አንዳች ሁከት ሊፈጠር ቢችል መንስዔው ወያኔው የሚያሰማራቸው የራሱ የጥፋት ልዑካን እንጂ አማራው ሊሆን እንደማይችል ወንድሙ ኦሮሞ ሊገነዘብና አስፈላጊውን ቅድመ ጥንቃቄ ሊያደርግ ይገባል። የማሰብ ኃይላችንን በሚገባ መጠቀም ይርብናል። በኋላ መጻጸት ዋጋ የለውም። ወያኔ ኢያነ ነው።

በሌላም በኩል አማራ ጭቆናንና በደልን ይጠላል እንጂ ወንበሩን ማን ያዘው ማን የሚጨነቅ ግብዝ ሕዝብ አይደለም። በአንድ ወንበር ላይ ከአንድ ሰው በላይ ሚሊዮን አማራ ሊቀመጥበት እንደማይችል የሚገነዘብ ሕዝብ ነው። እንኳንስ በግማሽ አማራ የሆነ ጠ/ሚኒስትርና ይህ ጣጠኛ ወንበር ላይ ጎሽና ጉማሬም ቢቀመጡበት ሀገርን አስተካክለው በፍትህ እስካስተዳደሩ ድረስ የአማራው ጭንቀት አይደለም። አማራው አፄ ኃ/ሥላሄ አማራ አለመሆናቸውን ሳያውቅ ቀርቶ አልነበረም። አማራው አፄ ዮሐንስ ትግሬ መሆናቸውን ዘንግቶት አልነበረም። አማራው አፄ ምኒልክ የኦሮሞ ዘር እንዳለባቸው ሳያውቅ ቀርቶ አልነበረም። አማራው አፄ ገላውዴዎስ የኦሮሞ ልጅ መሆናቸውን ረስቶት አልነበረም። አማራው የመንግሥቱ ኃ/ማርያምን ኦሮሞነት ስቶት አልነበረም። ... ዛሬ ታዲያ ምን አዲስ ነገር ተገኝቶ ነው አማራ ኦሮሞ አይገዛኝም ሊል የሚችለው? እንደጥሩ አጋጣሚ ሆኖ ደግሞ ይህ አዲስ ጠ/ሚ በሃይማኖቱም ፣ በዘር ሐረጉም፣ በትምህርቱም፣ በዕድሜውም፣ በተሞክሮውም።... ከተጠቀመበት በተለይ ... ሁሉንም የሚያካትት ስብዕና ስላለው በሁሉም ዘንድ የሚኖረው ተቀባይነት እስካሁን ከነበሩን መሪዎች ቢበልጥ እንጂ አያንስም። ስለሆነም ለወያኔ መርዘኛ ቅስቀሳና ስብከት እንዲሁም ለወያኔ ወለድ ጠብና አምባገር ሳንረታ እውነቱን እንወቅና ፍቅራችንንና መተሳሰባችንን እናጠናክር። የብልጦች መሣሪያ መሆን መጨረሻው አያምርምና ጠንቀቅ እንበል።